

# ጋዜጣዊ መግለጫ



የአሜሪካ ኤምባሲ፤  
አዲስ አበባ፤ ኢትዮጵያ  
2014/26

ለተጨማሪ መረጃ ቀጥሎ በተመለከተው ቁጥር ይደውሉ፡-011-130-7033  
ድረ-ገጽ፡- <http://ethiopia.usembassy.gov>

## በኢትዮጵያ የአሜሪካ አምባሳደር በደቡብ ክልል ሰብዓዊና የጤና እርዳታ የሚያስፈልጋቸው ቦታዎችን ጎበኙ

አርባ ምንጭ፣ ኢትዮጵያ፣ ነሐሴ 7 ቀን 2007 ዓ.ም.፡- በኢትዮጵያ የአሜሪካ አምባሳደር ፓትሪክያ ሃስታክ በደቡብ ብሔር ብሔረሰቦችና ሕዝቦች ክልል በአሜሪካ መንግሥት ሰብዓዊ እርዳታ የሚደርግላቸውን አካባቢዎች ከነሐሴ 7-8 ገበኙ። አምባሳደሯ በጉብኝታቸው ወቅት በሁምቦ ወረዳ የምግብ እህል ተረጂዎች የእርዳታ እደላን በሥፍራው ተገኝተው መመልከት ችለዋል። የአሜሪካ መንግሥት አስቸኳይ የምግብ እርዳታ ለሚያስፈልጋቸው ዜጎች በሚሰጠው እርዳታ በኩል ሁለት ሚሊዮን ኢትዮጵያውያን ተጠቃሚ የሆኑ ሲሆን፤ 450 የሚሆኑ የአቤላ ፋሪቾ ቀበሌ ነዋሪዎች በየወሩ ስንዴ፣ አተር ክክና ዘይት ሲቀበሉ ቆይተዋል።

አምባሳደሯ ባደረጉት ንግግር፡-“የዓለም አቀፍ ማህበረሰብ የሚሰጠው ልገሳ በቀነሰበት በዚህ ዓመት የሰብዓዊ እርዳታ ፍላጎት በከፍተኛ ሁኔታ መጨመሩን አስተውለናል። ከመካከላችን ለችግሩ በይበልጥ ተጋላጭ የሆኑ ወገኖቻችን ሰብዓዊ ክብራቸው ሳይነካ የሚያስፈልጓቸውን ግብዓቶች ማግኘታቸውን ለማረጋገጥ የበለጠ መንቀሳቀስ ይኖርብናል። የኢትዮጵያ መንግሥት በጣም ድሃ የሆኑ ዜጎቹን ፍላጎት ለማሟላት ያለውን ቁርጠኝነት የአሜሪካ መንግሥት የሚደግፍ ሲሆን፤ ጎን ለጎንም መንግሥት የያዛቸውን የረጅም ጊዜ የልማት ግቦች እንዲሳኩ የአሜሪካ መንግሥት የሚሰጠውን እገዛ ይቀጥላል” ብለዋል።

በተጨማሪም አምባሳደሯ በምዕራብ አባያ ወረዳ በሚገኘው ደጋ ብርብራ ቀበሌ ተገኝተው በምግብ እጦት ምክንያት ለተለያዩ የጤና ችግር ተጋላጭ የሆኑ ዕድሜያቸው ከአምስት ዓመት በታች የሆነ ህጻናት የሚያገግሙበትና የሕክምና እርዳታ የሚያገኙበትን ማዕከል ጎብኝተዋል። እነዚህ ህጻናት ለህይወታቸው የሚያሰጋ ጉዳት የደረሰባቸው ስለሆኑ ማገገም እስከሚችሉባቸው የአምስትና የሰባት ቀናት የጊዜ ርዝማኔ ድረስ ያለማቋረጥ የ24 ሰዓት ክትትል ይደረግላቸዋል። በተመሳሳይ ሁኔታ በምግብ እጦት የተጎዱ ህጻናት የተመላላሽ ህክምና ክትትል አገልግሎት የሚያገኙበት የላይትርጋ ጤና ኬላም ሌላው የአምባሳደሯ መዳረሻ ነበር። የተጎዷቸው ህጻናት እናቶች ልጆቻቸውን ወደ ጤና ኬላው ይዘው ሲመጡ እናቶች የሥርዓተ ምግብ ምክርና ልጆቻቸው እንዲያገግሙ የሚረዳ በልዩ ሁኔታ የተዘጋጀ ምግብ የሚሰጣቸው ሲሆን፤ ይኸው ድጋፍ የህጻናቱ የሥርዓተ ምግብ አቋም በበቂ ሁኔታ እስኪሻሻል ድረስ እንዲቀጥል ይደረጋል። እነዚህ የአስቸኳይ የምግብ እርዳታ የተለያዩ እንቅስቃሴዎች በአሜሪካ ዓለም አቀፍ ልማት ኤጀንሲ (USAID) የውጭ ሀገራት የድንገተኛ እርዳታ ቢሮ ድጋፍ የሚደረግላቸው ሲሆን፤ የማስፈጸሙን ሥራ ጎል የተሰኘ ዓለም አቀፍ የእርዳታ ድርጅት ያከናውነዋል።

አሜሪካ ለኢትዮጵያ በሚደረጉ የሰብዓዊ እርዳታ እንቅስቃሴዎች በመደገፍ እና አስፈላጊውን ልገሳ በመስጠት ረገድ የመሪነቱን ሥፍራ ትይዛለች። ባላለፍነው ዓመት በአሜሪካ ዓለም አቀፍ ልማት ኤጀንሲ የምግብ ለሰላም ቢሮ 234 ሚሊዮን የአሜሪካን ዶላር እንደሚያወጣ የሚገመት የ300,000 ሜትሪክ ቶን የምግብ እርዳታ በአስቸኳይ ለሚያስፈልጋቸው ከሁለት ሚሊዮን ለሚበልጡ ኢትዮጵያውን ተበርክቷል።

በሌላም በኩል የአሜሪካ መንግሥት በያዘነው ዓመት 20 ሚሊዮን ዶላር በሚጠጋ ወጪ በጤና፣ በሥርዓተ ምግብ፣ በውሃ አቅርቦት፣ እንዲሁም በንጽህና አጠባበቅ ዘርፎች ከፍተኛ ሰብዓዊ ድጋፍ ለሚሹ ወገኖች ደርሷል፤ በድርቅ በተጎዱ አካባቢዎች ለሚገኙ ገበሬዎች እንስሳትና ንብረት ላይ የተቃጠውን አደጋ የመከላከል ጥረትም አድርጓል። በኢትዮጵያ ለሚታየው የምግብ ዋስትና ችግር ዘላቂ መፍትሔ ለመሻት የአሜሪካ መንግሥት መጨውን ትውልድ መመገብ በተሰኘ መርሀ ግብሩ በኩል ከኢትዮጵያ መንግሥት፣ ከዓለም አቀፍ አጋሮችና ከግሉ ዘርፍ ተዋናዮች ጋር በግብርና ዕድገት ላይ የተመሠረተ የምግብ ዋስትናን ለማረጋገጥና ድህነትንና ረሃብን ለመቀነስ ተቀናጅቶ በመሥራት ላይ ይገኛል።

\*\*\*